



ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ

ጀር ያለው ይስማ!!

ዝግጅቱ ይጀመር!!

"...ከአግባብ ውጪ የተገኘን ገንዘብ ወደ ቤት ማስገባትና መጠቀም ለቤተሰብ እርም ነው፤ አይጠቅምም" . . . በአፍሪካ የበርካታ መሪዎችና የፖለቲካ ሹመኞች መጨረሻ የተበላሸና በአሳፋሪ ታሪክ የተዘጋ የሚሆነው በምግባራቸው ነው። . . . ማንም ከእውነተኛ ፍርድና ቅጣት አያመልጥምና መልካም ስራ በመስራት ለሚመሩት ሕዝብም ሆነ ለራስ መልካም ሰርቶ ማለፍ ያዋጣል። . . . ዕርቅ ፍትህን ሲያካትት እውነተኛ ዕርቅ ይሆናል። ፍትህ የጎደለበት ዕርቅ ግን የሚፈለገውን ውጤት አያመጣም . . . እኛ የምንሰራው ፍትህ ያለበት ዕርቅ እንዲመጣ ነው።" ይህን የተናገሩት የዓለም ለተራን ቤተ ክርስቲያን የአፍሪካ ሚሽን ዳይሬክተር ዶ/ር ቄስ ገመቺስ ደስታ ናቸው።*

ላለፉት 20 ዓመታት በገዢነት፣ቀደም ሲል ደግሞ በሽፍትነት ዘመኑ ህወሃትና መሪው አቶ መለስ የሽምግልና ልመና ያልገባበትና ሽማግሌ ያልጎተተበት ወቅት የለም። በአገር ሽማግሌና በዕርቅ ስም ያላምታታበትን ዘመን መቁጠሩ እንደሚቀል የሚናገሩ ብዙዎች ናቸው። ለድርድር፣ ለዕርቅና ለሰላም "ሰጥቶ በመቀበል መርህ" አብረው ተቀምጠው የአቶ መለስን ቅጥፈት ያዩ ከነመለስ ጋር ተቀምጦ መነጋገር እንደማይቻል አረጋግጠዋል። የቀድሞ የህወሃት አመራሮች በዕርቅ ስም ተጭበርብረው እንጂ የዛሬው ውርደት ከቶውንም ሊከሰት እንደማይችል ነግረውናል። በረሃ ዋሻ ውስጥ ተማምለው፣ ከዋሻው ደጅ ላይ ክህደት እንደተፈፀመባቸው አውግተውናል። አሁንም የሚሆነው ይኸው ነው።

ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ለንደን ላይ ባደረጉት ንግግር "ከመለስ ጋር ለመነጋገር ከመግባታችን በፊት "ከሰማይ በታች ባለ ነገር ሁሉ ለመደራደር ዝግጁ ነኝ" በማለት አደራዳሪዎች ፊት ተናገረ። ድርድሩ ሲጀመርና ወሳኝ ጉዳይ ሲነሳ "ፓርቲዬ መፍቀድ አለበት" በማለት ሽምጥጥ አድርጎ ካደ። እነዚህ ታዲያ ቁጭ በሉዎች አይደሉም?" ብለዋል። ይህ የሆነው ቅንጅት አጥቂ በነበረበት ወቅት ላይ ነበር።

ህወሃት ለሁለት ተሰንጥቆ ሳለ የአቶ መለስ ቡድን የኤርትራን ወረራና የንፁሃን እልቂት የቀውሱ ማገገሚያ አደረጉት። ስሟን የማይጠሯትን አገር "እንታደጋት" በማለት በችግራቸው ዙሪያ ወደፊት እንነጋገር ተባለ፤ በሌላ በኩል የትግራይ እናቶችና አባቶች "በተሰውት ሰማዕታት ስም" ብለው ደረት እንዲመቱ ተደረገ። በቆረጣ የሙስና ህግ ተበጀ። በዚህ ህግ መሰረት ዋና ተቀናቃኞች ተጠለፉ። በዚህ ግርግር ውስጥ ህዝብና አገር የተፈፀመባቸውን ክህደትና በደል ሰሙ። በሰማዕታት ደምና በታጋዮች አፅም መሃላ ተፈፅሞ ዕርቁ በሽፍጥ ተጠናቀቀ።

ህወሃት ጭንቅ ሲገባው ሁሌም "ከሰማይ በታች" በማለት ለድርድር በሩን መክፈትና ጎን ለጎን ደግሞ "እኔ ከሌለሁ አገር ትፈርሳለች፣ ኢንተርሃምዌ፣ አኬልዳማ. . ." እያለ አስከሬን መጎተት፣ በራሱ ድራማ ቅቤ አንጓች መስሎ ማስለቀስ፣ ሙሾ ማውረድ፣ ማስደንገጥ፣ ማሸበር የተካነበት ማደናገሪያው ነው። አሁን እየሰማን ያለነው የሽብርና የአሸባሪነት ከበሮ ድለቃ የዚህ የከረመ ወጉ ነውና የስርዓቱን መናድ ከማሳየት የዘለለ ትርጉም የለውም።

ዛሬ አገራችን ኢትዮጵያ ከገባችበት ውድቀት ለመላቀቅ ቀናትና እርቅን የምትሻበት ወቅት ላይ ትገኛለች። ከማንም በላይ ህወሃት/ኢህአዴግ፣ ይህን እርቅ አጥብቆ ይፈልጋል። የዛሬ ሃያ ዓመት አነግን ልደራደርህ ሲለው የበደኖን ስዕል እያሳየ ነበር። ሻዕብያን ልደራደርህ ሲለው የሃይደር ህጻናትን ጭፍጨፋ እያሳየ ነበር። ኢህአፓን ሲማፀን የቀይ ሽብር ሰለባዎችን እያቀረበ ነበር። ኡብነግን እንታረቅ ሲለው የሺላቦን እልቂት እያሳየ ነበር። ቅንጅቶችን እንሰማማ ሲል

* ከሪፖርተር ጋዜጣ የተወሰደ።

የሩዋንዳን እልቂት እያቀነባበረ ነበር። ዛሬም ይኸው የኖረ ድራማ መደገሙና የሰላም ደቀ መዝሙር ነኝ እያለ ከፍርድ ቤት እስከ ቤተመቅደስ የሚያላዝነው የለመደውን የማገገሚያ እርቅ ለማቀነባበር ነው።

ስለዚህ ምን ይሁን? እንደ ከዚህ ቀደሙ ስህተት እንዳይፈፀም መጠንቀቁ ላይ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ለማለት ነው። ህዝብ ሽምግልናውን እኔ እሰጣለሁ ቢል እንኳን እንዴትና እንማን ያከናውኑታል? ማን ሃላፊነቱን በታማኝነት ተረክቦ የህዝብን ዳኝነት ይቀበላል የሚለው አሳሳቢና ምዕራባዊያኖቹ የሚጠይቁት ጥያቄ መልስ እንዲያገኝ ከወዲሁ መሰራት ግድ ይላል። ሀወሃት/ኢህአዴግ በእንጥፍጣሬ ዘመኑ ላይ ለመኖሩ በቂ ማስረጃዎችና ምልክቶች እየታዩ ነው። ህዝብ መሮታል፣ አገር ተርቧል፣ ድህነት ፈሩን ለቋል፣ ኢኮኖሚው ሞቷል፣ ሁለት ዓይነት ዜጎች ተፈጥረዋል፣ ዝርፊያውና አፈናው አይሏል፣ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ መከፋፈል ተፈጥሯል፣ የሚኮበልሉ በዝተዋል፣ ከተሰላዩ ቁጥር በላይ ሰላዩ ገኗል፣ የፍትህ ያለህ የሚሉት ቁጥራቸው አይታወቅም፣ የተፈናቃዮች እምባ ወደ ደም ተቀይሯል፣ ቤተክህነትና የእምነት ደጆች ረከሰዋል፣ ባንዳዎች ሽሽት መርጠዋል፣ ሃብት የሰበሰቡ የሚበሉበትን ነፃ መሬት እየተመኙ ነው። ስቃይ፣ ግርፋት፣ መደፈር፣ ግድያ ተባብሷል፣ ዳቦ እንኳን መብላት ዘበት ሆኗል፣ ነጋዴው አትነግድ ተብሏል፣ ታላላቅ የሀወሃት ኢምፓየሮች የአገራችንን ሃብት በመሰብሰብ ለጠቅላይ እየተጫወቱ ነው . . . ትኩሳቱ የሚገነፍልበት የመጨረሻው ደረጃ ደርሷል። ከዚህ በላይ ምን የሚቀር ነገር አለ?

ሀወሃት/ኢህአዴግ ገና ስልጣን ሲይዝ እንደሚበተን ስለተረዳ “እኔ ከሌለሁ” በማለት የረጨው የዘርና የመከፋፈል መርዝ በመጨረሻ ሰዓት ሊያስከትለው የሚችለውን ግርግር ከወዲሁ የሚያመክን ዘመቻ መጀመር አለበት። ከጅምላ አስተሳሰብ በራቀ መሰራት ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ሀወሃት/ኢህአዴግ ነገ ትን ቢለውና የጨው አምድ ቢያደርጉት መራወጥ ሳይኖር አገር አስክኖ ለመምራት ዝግጅት መጀመር አለበት። በሌላ በኩል በሽግግር ወቅት እንደተፈጸመው አይነት ሽፍጥና ማጭበርበር እንዳይፈፀም፣ አደራዳሪ የሚባሉ ወገኖችም በ1997 የፈፀሙትን ተግባር እንዳይደግሙ፣ መደራደሪያው እርቅ ከፍትህ ጋር ሆኖ መጠናቀቅ እንዳለበት የሚያመለክት መሆን አለበትና እዚህ ላይም ሊተኮር ይገባል። እንዲያውም ይህ በተቋም ደረጃ በጥናት መከናወን እንዳለበት የጋራ ንቅናቄያችን ያምናል።

ፍትህና እርቅ እንዴት ይዋሃዳሉ? በህዝብ ዘንድ፣ በሃይማኖት ተቋማትና በወንድማማች መካከል ሊኖር ስለሚገባው የስነ ልቦና ዝግጅት ከተለያዩ ተሞክሮዎች ጋር በማነጻጸር መላ ሊባልለት የሚገባ አብይ ጉዳይ ይሆናል። ዛሬ ህዝብ ለውጥ ይፈልጋል። ለውጥ ለማድረግም ጫፍ ላይ ነው። ግን ሁሉንም ወገን በንቃት ይከታተላል። እንደ ሀወሃት/ኢህአዴግ ትግል መልሶ አረምና ተባይ እንዳይሆን ትግሉ በተለያዩ ምዕራፍ መጠናከር አለበት!!

ቁስ ገመቺስ እንዳሉትና ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ በተደጋጋሚ እንደሚያስታውቀው እርቅ፣ ፍትህና ሰላም እውን ይሆን ዘንድ ሁሉም ወገኖች ድምፃቸውን ያሰሙ። ከፍትሕ ጋር የተቀናበረ ዕርቅ እንዲሁም ተጠያቂነትንና ግልጽነትን ያካተተ ተግባራዊ ዕቅድ በይፋ ተግባራዊ የሚሆንበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። ሀወሃት/ኢህአዴግን በማስወገዱ ብቻ ሳይሆን በታማኝነት ከህዝብ ጊዜያዊ ሃላፊነት በመውሰድ ህዝብ የፈለገውን እዲሰይም መንገዱን የሚጠርጉ ወገኖች ለዚህ የተቀደሰ ዓላማ ይዘጋጁ፣ ይተባበሩ።

አሸናፊነትንና በማሸነፍ እርክን ላይ ስለመሆን ለምታውቁና ሀወሃት/ኢህአዴግ እንደ ጨረሰ ለተረዳችሁ በሙሉ፣ ስርዓቱ ራሱን የሚከላከልበት ህጋዊ ሽፋንና ማደናገሪያ እንደ ተሟጠጠበት ለገባችሁ፣ የስድብና የርግማኑ ኮሮጅ ተራግፎ “አሸባሪ” በሚለው ማህተም እንደተዘጋ ለተገለጠላችሁ፣ እንደ ፖለቲከኛ የጊዜውን ሙቀት ማንበብ ለቻላችሁ፣ ድርጅትና መሪ ሲያረጁ የሚያሳዩትን ምልክቶች ለምታውቁ፣ ህዝብ ከድቶት ቀፎ የሆነ “መንግስት” ለታያችሁ፣ የተነጠለ መሪና የተገለለ ተከታይ ያለው ድርጅት ቅዠት ለሚሰማችሁ፣ የአዲስ ምዕራፍ ወጋገኑ ለታያችሁ ሁሉ።... አሸናፊ የምትሆኑበት ማማ ላይ በመሆናችሁ ቀጣዩን ስራ ከወዲሁ ጀምሩ!! ጆሮ ያለው ይስማ!!

ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ

ለዚህ ደብዳቤ ምላሽም ሆነ ለተጨማሪ መረጃ ዋና ዳይሬክተሩን ለአቶ ኮሳንግ ሜቶ (obang@solidaritymovement.org) በመጻፍ ወይም ድረገጻችንን (www.solidaritymovement.org) በመጎብኘት ለመረዳት ይችላሉ።

